

እጅግ አሳዛኙ የኢሳት ውርደትና ውድቀት!!!

ምን ጊዜም ቢሆን ከሕዝብ ጋር ያልቆመ ወዳቂ ነው!!!

ከአራት ዓመታት በፊት ግ7 ከአነጎች ጋር መጣመሩን ሲያስታውቅና የትግል አቅጣጫ ሲሰጥ "የሕዝብ ለሕዝብ በሕዝብ የተቋቋምኩና የምታገል ነኝ!" ይል የነበረው ኢሳት ከዚያ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለበትና እንደሌለበት፣ የኢትዮጵያ ሕዝብም ምን ዓይነት እርምጃ መውሰድ እንዳለበት ባሳሰብኩበት "ከዚህ በኋላ ምን እናድርግ? መልእክት ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ለአርበኞች ግንባርና ለኢሳት!" በሚል ርእስ በጻፍኩት የነጠረ ጽሑፍ ላይ የኢሳት መጨረሻ ይህ እንደሚሆን ተናግሮ ነበረ። ሊንኩ ይህ ውሳኔ እያንዳንዱ የተናገርኩት ነገር በእነ ብርሃኑ ነጋና በኢሳት ላይ መድረሱን ታዩበታላቸው አንብቡት፡-

<https://www.satenaw.com/amharic/archives/27374>

ወያኔ/ኢሕአዴግ ለውጥ የሚባል ድራማ አምጥቶ በመሪ ተዋናዩ ዐቢይ አሕመድ በኩል ኢሳትን እንደሚደገም ሲያስታውቅም ኢሳት ወጥመድ እንደተዘረጋለትና አገዛዙም ይህንን የሚያደርገው ኢሳትን ወዶ ኢሳትን ለማጠናከር በማሰብ ሳይሆን መገልገያ መሣሪያው አድርጎ ኢሳትን ከሕዝብ ጋር በማቃረን በሕዝብ እንዲጠላ ለማድረግና እንዲህ ካደረገው በኋላም እንደሚጥለውና ኢሳትም ከሁለት ያጣ ጎመን ሆኖ መጨረሻው ሳያምር እንደሚጠፋ በተደጋጋሚ ተናግሮ ነበር፡-

<http://www.ethiopianorama.com/?p=93114>

አገዛዙ በዚህ ስሌቱ መሠረት ለውጥ የሚለው ድራማው ኢሳትን ማርኮ በእጁ ካደረገ ጊዜ ጀምሮ የኢሳትን ወጭ ችሎ እስከ በቀደምለት ድረስ ሲያሠራው ቆይቷል። መጀመሪያ ላይ ግን እንደምታስታውሱት በኢሳት ሠራተኞች መሀል መከፋፈል ተፈጥሮ ይህ ነገር ያልጣማቸውና ሕሊናቸውን መሸጥ ያልፈለጉት፣ ነጻነታቸውን አሳልፈው መስጠት ያልፈለጉት፣ ከሕዝብ መነጠል ያልፈለጉት የኢሳት ጋዜጠኞች ኢሳትን ለቀው እንዲወጡ ሲደረግ ሆዳሞቹና አርቀው ማሰብ የማይችሉት ብቻ ከኢሳት ጋር ቀሩ።

ነገር ግን እነዚህ ሆዳሞችና ለሕሊናቸው ያልታመኑት ከኢሳት ጋር የቀሩት ብልህ ሆዳሞች ባለመሆናቸው በቆይታቸው መሬት እስከማግኘት ድረስ ተጠቃሚ የነበሩ ቢሆኑም በያዙት መንገድ ከአጭር ጊዜ በላይ ሆዳቸውን መሙላት እንደማይችሉ መረዳት አልቻሉም ነበር። ለመደለያነት ሰጥተዋቸው የነበረውን መሬትም እንደሰጧቸው የሚቀሩ አይመስሉም። ከዚህ በኋላም እጣ ፋንታቸው ባሉበት አሜሪካ የሱብርማርኬቶችን ካርቶን መሸከም ወይም የምግብ ቤቶችን ሳህን ማጠብ ይሆናል ማለት ነው። አገዛዙ እዚህ ሀገር ቤት አምጥቶ በሚዲያዎቹ ካልቀጠራቸው ወይም ደግሞ እዚያው ባሉበት የሚዲያው ኮርሰፖንደንት አድርጎ ካልቀጠራቸው በስተቀር!!!

ብዙዎቻቸው "ኢሳት በገንዘብ እጥረት ከአየር ላይ ወረደ!" የሚለውን ወሬ እውነት አድርጋቸው ተቀብላቸውታል። እውነቱ ግን እሱ አይደለም። ኢሳት በገንዘብ እጥረት አገልግሎቱን ካቆመ ሁለት ዓመት አልፎታል። ሸፍጠኛው አገዛዝ እንዴት አድርጎ ሠራላቸው መሰላቸው ከላይ እንደገለጽኩት ለውጥ የሚባለው ድራማው ኢሳትን ማርኮ ወጭውን ሸፍኖ ሲያሠራው ከቆየ በኋላ በመሀል ድጋፉን ድንገት በማቋረጡ ከሳምንት በላይ ኢሳት ከአየር ወርዶ እንደነበር ታስታውሳላቸው ብዩ አሰባለሁ። አገዛዙ እንደገና ድጋፉን

በመቀጠሉ ነው ኢሳት መልሶ አየር ላይ ሊወጣ የቻለው። አገዛዙ ይህንን ያደረገበት ምክንያት ምን መሰላቸው ቀደም ሲል የነበረው የኢሳት የሳተላይት አካውንት በኢሳት እጅ ስለነበረ ነበር። እንደገና ወደ አየር ሲወጡ ግን አገዛዙ ምን አደረገ መሰላቸው እራሱ ሳተላይት ተከራይቶ የአካውንቱ አድሚን እራሱ አገዛዙ ሆኖ ነበር እንደገና ወደ አየር እንዲወጡ አድርጓቸው ሲሠሩ የቆዩት። አገዛዙ እንዲህ ያደረገበት ምክንያት ደግሞ ኢሳትን በፈለገ ሰዓት ከአየር ማውረድ እንዲችል ነበር። እንግዲህ በአገዛዙ እሳቤ ኢሳት አገልግሎቱን ጨርሷልና በሕዝብም እንዲጠላ አድርጎታልና ከዚህ በኋላ ስላልፈለገው ኢሳቶች ፈጽሞ ባልጠበቁትና ባላሰቡት ሰዓት ወርውሮ ጥሎ ሊያዋርዳቸው ችሏል!!!

ከዚህ በኋላም ኢሳት አቅም አግኝቶ እንደገና አየር ላይ ይወጣል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም እነ ብርሃኑ ነጋ መጭው ምርጫ ተስፋ እንደሌለው ከወዲሁ ተረድተዋልና ተስፋ ለሌለው ምርጫ ብለው ያለ የሌለ ገንዘባቸውን አውጥተው ኢሳትን እንደገና አየር ላይ ማውጣት የሚፈልጉ አይመስለኝም። ሕዝብ እንዳይደግፋቸውም በክህደታቸው ሕዝብ አንቅሮ ተፍቷቸዋል!!!

የሆነ የሚታየኝ ሊያደርጉት የሚችሉት ነገር ግን ያባረሯቸውን የኢሳት ጋዜጠኞች ለመመለስ ጥረት ያደርጉና ያላቸውን አውጥተው ኢሳትን መልሰው አየር ላይ በማውጣት የለውጡን ሐሰትነት ወይም ድራማነትና የአገዛዙን ሸፍጠኝነት በማጋለጥ የሕዝብ አመኔታን መልሰው ለማግኘትና እንደገና በሕዝብ እየተደገፉ ለመቀጠል ይሞክሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ!!!

እንደኔ ሐሳብ ግን ከኢሳት የተባረሩት አሁን ኢትዮ 360 ላይ ያሉት ጋዜጠኞች ፈጽሞ ወደ ኢሳት መመለስ የለባቸውም፤ ሕዝብም እነኝህን ቁማርተኞች መልሶ ወደመርዳት መመለስ የለበትም። ቁማርተኞቹ እነ ብርሃኑ ነጋ ፈጽሞ ለሕዝብ የሚታመንና ለሕዝብ የሚሠዋ ልብ እንደሌላቸው በተደጋጋሚ በከፍተኛ ንቀት አሳይተውናልና ለሕዝብ ባለመታመናቸውና በተራ ቁማርተኝነታቸው በገጠማቸው ኪሳራ ወድቀው መቅረት እንጅ ፈጽሞ እንደገና መነሣት አይገባቸውምና ነው!!!

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው